



# ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՔԻՆԴԻ

እሱተኞች ግንኝነት እና መሰረት የእሱተኞች መብቶች

በNLRA ስር፡ የሚከተለት መብቶች አልፎች፡

- ከአስፈም ወር ስለደምዎች፣ የሥራ ስዓትዎ እና ለለው ማርቶችውም የሥራ ቁጥር ግዢታዎችና ይጋበታን በተመለከተ በማህበር ተደረሱቸው የመድረሰርር፡፡
  - የሰራተኞች ማህበር ማቋቋም፣ መቀላቀል ወይም መደግፍ፡፡
  - በማህበር ተደረሱቸው ከለላው ስራተኞች ወር በንገሩ ከአስፈም ወር በሰራተኞችው ምርመራ ላይ የተመሳረተ የሥራ ወል በመምረጥ ስለደምዎች፣ የሥራ ስዓትዎ እና ለለው ማርቶችውም የሥራ ህኔታዎችና መውሰድ፡፡
  - ይጋበታኝ፣ ተቆጣጥቁዋቸውን እና ለለው የሥራ ቁጥሩን የተመለከቱ ይጋበታና ሁኔታዎችና በተመለከተ እና ማህበርን በተመለከተ ከሥራ ባልደረበቻቸው ወር ወይም ከማህበርው ወር መውያት፡፡
  - ከእነዚ ወይም ከዘዴ በለይ ከሁኔ የሥራ ባልደረበቻቸው ወር በመሆኑ የሥራ በታወን ሁኔታ ለማሻሻል እንዲ ሥራ ንብ የሁኔ አበቱታዎችና በቀጥታ ለአስፈም ወይም ለመንግስት እጅንስ ማቅረቢያ እና ከሰራተኞች ማህበር እነዚ መፈለግን የመስከላለ እርምጃዎችና መውሰድ፡፡
  - በሥራ ማቋም አድማ እና በተቋው-ም መግለጫ ምክንያት እና አግባብ በመመርከካለ ሥራ ማቋም አድማ ላይ መሳተፍ ወይም ተቋው-ም መግለጽ፡፡
  - ስራተኞች ማህበርን መቀላቀል ሆኖ አገል ሆኖ መቀበሉን ማረጋገጫውን መሰራ እንቅስቃሴዎች ለለመድረሰግ መምሪያ፡፡

በNLRA ስር፣ አስፈላም የሚከተሉትን በያዥርግ አገው ነው፡፡

- ከሠራ ስዓት ውጤት ለምሳሌ ከሠራ በፊት ወይም በቻለ ወይም በእረፍት ጥዢ ሲለስራተኞች ማህበር ማውራት ወይም ማሰተባበር እንዲያደቻሉ ማገድ፡ ወይም የስራተኞች ማህበር የቅስቀሳ ድጋፍናን ከሠራ-ስዓት ውጤት ውጤት፡ የሠራ ካልሆነ በታዋቂ ለይ፡ ማለተም እናደ መከና ማቆማያ በታ ወይም እረፍት ማድረግኝ ክፍለው ወሰት እንዲያደበትኑ ማገድ፡፡
  - ለላ ለራተኞች ማህበር ደንብው ወይም እንቅስቃሴዎች ይህን እንዲያደርጉ በሚያጠድ መልካ ለርስ ቅጽቁ ማቅረብ፡፡
  - የስራተኞች ማህበር አሳሌ ለለሁኔ፡ ወይም ለለደንሩ ወይም በጋራ ለሚገኘ ተቀባዩ እና ደንብዎች እና ጥበቃ መግኘት በሚፈጸሩት እንቅስቃሴዎች ለለተተተተቱ፡ ወይም በነዚህ መሳሌ ተግባራት ለይ ለለመሳተኔ በመምረጥዋ የሙከኑት ከሠራ ማረጃ፡ ከሽመት ነቅ ማድረግ፡ ወይም የሠራ ተሳቢት በታ ነው-ወር ማድረግ፡ ወይም የሠራ ስዓትም ወይም የሠራ ምክንያት ሂሳብና መቀነስ፡ ወይም ከበድ እርምጃ በርስ ለይ መውሰድ፡ ወይም መሳሌ እርምጃዎችን ለለመመሰልድ እርስን ማስፈጸራቸት፡፡
  - ለራተኞች የስራተኞች ማህበር እንዲወከላቸው በመምረጥዋው የሙከኑት ሆኖን ለመዘገበት ማስፈጸራቸት፡፡
  - የስራተኞች ማህበር ደንብ ማድረግዎችን ለማበረታታት ወይም ለማስቀረት የሠራ ዕድገት፡ የክፍያ ቅመሳ ወይም ለለው ተቀማጥቀዋኝን ለመስጠት ቅል መማት ወይም መስጠት፡፡
  - የስራተኞች ማህበር ከፍያዎችን፡ አካራዎችን፡ ተ-እርቶችን እና መዳለዎችን በሠራ በታ ለይ ለይ ከሠራ ሁኔታዎች ውጤት እንዲይለበብ ወይም እንዲያደርጉ መከልከል፡፡
  - ለለማዋ የሆነ የስራተኞች ማህበር እንቅስቃሴዎችን እና ስ-በበዎችን መሳሌ ወይም በጠቅም መቅረት ወይም ይህን እንደሚደረግ ማስመሳል፡፡

NLRA አር፡ አንድ የሰራተኞች ማህበር ወይም እርስን የሚወከል የሰራተኞች ማህበር ካርስ አስፈ ጋር ሲደረሰር የሚከተሉትን ቤታዊ ክብዕት ነው፡፡

- ለሰራተኞ ማህበር ዓይነዎን አንድስጠ ለማድረግ ማስፈጸሱት ወይም መዘተ፡፡
  - የሰራተኞ ማህበር መጠቃቻን ስለውቀዱ ወይም የሰራተኞ ማህበር አባል ስላምኑ የርሳን አበቱታ ለማቅረብ አለመለማማቅ፡፡
  - ከቀጣር ካልል የሥራ ለምድ ምስክርነት በመስጠት ላይ አድለዋወ መስፈርቶችን ወይም የአፈጻጸም አካርወችን መጠቀም፡፡
  - ከከራተኞ ማህበር ጋር ተከማይቷት የለቻዎን አንቅስቃቤዎች በማድረግዎ ወይም በተለመከተ አልደ እርስ ላይ የአድልዋ እርምጃ አንድወሰድ ማድረግ ወይም መገኘፏት፡፡
  - የሰራተኞ ማህበር አባል በለመሆንም ወይም በለመደገፍም በርስ ላይ ማኅተውንም ክቡድ እርምጃ መውሰድ፡፡

እርስ እና የሥራ በልደረሰበችም እንደ የኩንት የድርጅር ወከል እንዲሆን የሰራተኞች ማህበርን  
ከመረጥቶሁ፡ እስረዣ እና የሰራተኞች ማህበሩ በታማኝነትና በአውነት የተባለውን ደርጅር  
እንደያካሂዴ በዘሮም የሥራ ቅተናን ሁኔታ እና ይጤቶች ገዢ ሁኔታዎች በሚሰውም ወይም  
ለይ ስቀች በሆነ መንገድ የድጋፍ ስምምነት ለይ እንደደርሰ፡ ይጠበቅበችዋል፡፡ የሰራተኞች  
ማህበሩ ስምምነቱን በመደረጃር እና በማስፈጸም ለይ እርስን በአግባቡ ለመከልምት  
ደግኝል፡፡

እንደሆም NLRB በሚከተለው እልካ ቅጥር በመዕወል ማማገኘት ይችላለ፤ ነገ የስራ መስመር፤ 1-866-667-NLRB (6572) ወይም መስማቅ ለተሳኔችው በነገ የስራ መስመር (TTY) 1-866-315-NLRB (1-866-315-6572)::

If you do not speak or understand English well, you may obtain a translation of this notice from the NLRB's Web site or by calling the toll-free numbers listed above.

\*በኢትዮጵያ ስራተኞች ማንኛነት አግ (National Labor Relations Act) አበልዕዋን የግለ-ዘርፍ አሰጣጥና የጠቅላላል:: የአዘጋጅ-ዘርፍ ስራተኞች:: የእርሻ እና የበት መሰተ ስራተኞች:: ገደታውን የቻሉ ለሂተፈረመ:: በሁሉም ወይም የተዘርጉ ደረጃ የተቀባዩ ስራተኞች:: የአየር ወይም የግብር ማንኛነት ስራተኞች እና ተቀባዩ ምንም (ምንም እንዳን ተቀባዩ ምንም የእግዥ ተማሪ ተማሪ ተማሪ ለይ ለለመሳተና በሙቀውማቸው መድልው የደረሰ ስራተኞች:: ሪፖርት የሚሰጠው በዚህም) UNLRA ሲሆን የሚከተሉ ይችው::

ይህ የመንግስት አፈጻጸም ማስታወቂያ ነው፡ በመሆኑም በማንኛም አካል ለተባኗል እገልግሎም፡፡”